

# የምርጫ ቀን ምዝገባ



በምርጫው ቀን፡ በተመደበሎ የምርጫ ቦታ ለመመዝገብ፡ ከታች ከተዘረዘሩት የመኖርያ ቤት አድራሻ ማረጋገጫዎች ውስጥ አንዱን ማምጣት አለብዎ

## 1 ወቅታዊ ስምዎና አድራሻዎ ያለበት የመታወቅያ ወረቀት

- ህጋዊ የሆነ የሚኖሩበት የመንጃ ፈቃድ፡ የለማጅ ፈቃድ ወይም የመታወቅያ ወረቀት፡ ወይም ለእነዚህ የተቀበሉት ደረሰኝ ካለ
- ስም፡ አድራሻ፡ ፎቶ/ስዕል፡ ፊርማ ያለበት የጎሳ የመታወቅያ ወረቀት

## 2 ፎቶዎ/ስዕሎ በተጨማሪም ወቅታዊ ስምዎና አድራሻዎ ያለበት ዶኩሜንት

**የተፈቀዱ የስዕል ወይም የፎቶ የመታወቅያ ወረቀቶች**  
 ከሚከተሉት አንዱን ይምረጡ፡ ግዜው ያለፈበትም ሊሆን ይችላል።

የመንጃ ፍቃድ፡ የክፍለሃገሩ የመታወቅያ ወረቀት ወይም በማናቸውም ክፍለተ ሃገር የተሰጠ የለማጅ ፍቃድ

የአሜሪካን ፓስፖርት

የአሜሪካን የውትድርና ወይም የአሜሪካ የቀድሞ ወታደሮች መታወቅያ ወረቀት

ስም፡ ፊርማና ፎቶ/ስዕል ያለበት የጎሳ መታወቅያ ወረቀት

የሚኖሩበት የኒቨርሲቲ፡ ኮሌጅ ወይም የተግባረ እድ ትምህርት ቤት መታወቅያ ወረቀት

የሚኖሩበት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመታወቅያ ወረቀት

**የተፈቀዱ ዶኩሜንቶች**  
 አንዱን ይምረጡ፡ የመረጡትን በኤሌክትሮኒክ መሳርያም ማሳየት ይቻላል።

ምርጫው ቀን በፊት ባሉት 30 ቀናት ውስጥ የተገኙ ደረሰኞች፡ከታች ከተዘረዘሩት አገልግሎት ሰጪዎች፡ አገልግሎት ማግኘት የጀመሩበት የክፍያ ወረቀቶች፡

- \* የቴሌፎን፡ የቴሌቪዥን ወይም የኢንተርኔት
- \* የቁሻሻ መጣያ፡ የጽዳት አገልግሎት፡ የመብራት፡ የጋዝ ወይም የውሃ ደረሰኞች
- \* የባንክ ሂሳብና የብድር ወረቀት
- \* የቤት ኪራይ ወይም የቤት መግዥያ ዕዳ

እስከ ምርጫው ቀን ድረስ የሚዘልቁ የቤት ኪራይ ስምምነቶች

ወቅታዊ የሆኑ የተማሪዎች የትምህርት ክፍያዎችን የሚያመለክቱ ጽሁፎች

በስተጀርባ ይቀጥላል...



...ከፊተኛው ገጽ የቀጠለ

**③ የመኖርያ ቤትዎን ትክክለኛ አድራሻ የሚመሰክር የተመዘገበ መራጭ**  
 በአካባቢዎ የሚኖር የተመዘገበ መራጭ ወደ ምርጫው ቦታ አብሮ ከእርስዎ ጋር በመሄድ፣ ያሉበት አድራሻ ትክክለኛው አድራሻዎ መሆኑን በመሃላ በመፈረም ሊመሰክርዎ ይችላል። ይህም “ቫውቺንግ” በመባል ይታወቃል። ማንኛውም ለመምረጥ የተመዘገበ ሰው፣ ቁጥራቸው እስከ ስምንት ለሚደርስ ሰዎች ሊመሰክር ይችላል። ሌላ ሰው ለእርስዎ ከመሰከረልዎ ግን እርስዎ ለሌላ ሊመሰክሩ አይችሉም።

**④ በኮሌጅ ውስጥ የሚኖሩ የኮሌጅ ተማሪዎች የመኖርያ ቤት ዝርዝር**  
 የኮሌጆችና የዩኒቨርሲቲዎች ባለስልጣናት፣ በኮሌጆችና በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎችን ዝርዝር ለአስመራጭ ኮሚቴዎች ይልካሉ። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ስምዎ ካለ፣ የኮሌጁ የመታወቅያ ወረቀት በማሳየት ምዝገባውን ማጠናቀቅ ይችላሉ።

**⑤ ህጋዊ የሆነ ምዝገባ በአካባቢው**  
 በአንድ አካባቢ ከተመዘገቡ በውሃላ፣ ስምዎን ወይም የሚኖሩበትን አድራሻ በዛው አካባቢ ውስጥ ከቀየሩ፣ ለአስመራጭ ዳኛው፣ የቀድሞ ስምን ወይም የቀድሞ አድራሻዎን ብቻ ነው መንገር ያለብዎ።

**⑥ ዘግይቶ ስለመመዘገብ የተሰጠ ማስታወቂያ**  
 ዋናው ምርጫ ከመካሄዱ በፊት ባሉት 20 ቀናት ውስጥ ለመምረጥ ከተመዘገቡ፣ ዘግይቶ የተመዘገበ የሚል ማስታወቂያ ወረቀት ይላክሎት ይሆናልና ይህንን ወረቀት ከእርስዎ ጋር ወደ ምርጫ ጣብያው ይዘው በመሄድ፣ የሚኖሩበትን ቦታ ለማሳየት ወረቀቱን እንደ አንድ ማረጋገጫ ሊጠቀሙበት ይችላሉ።

**⑦ የጋራ መኖርያ ቤቶች የአስተዳደር ክፍል ሰራተኛ**  
 በጋራ መኖርያ ቤቶች የሚቀመጡ ከሆነ የመኖርያ ቤቶቹ የአስተዳደር ክፍል ሰራተኛ ከእርስዎ ጋር ወደ ምርጫው ጣብያ በመሄድ የሚኖሩበትን አድራሻ ሊያረጋግጥልዎ ይችላል። ይህም “ቫውቺንግ” በመባል ይታወቃል። የእነዚህ ዓይነቶቹ መኖርያዎች የአስተዳደር ክፍል አባል፣ ለእያንዳንዱ ነዋሪ ምስክርነት ሊሰጥ ይችላል።